





# KC ስክሪፕት ፖርታል ፈጣን ጅምር መመሪያ:- ለሚቀጥሉት ማቅረቢያዎች ክፍያ መሰረዝን ይጠይቁ

ይህ የፈጣን ጅምር መመሪያ ለቀጣይ ማቅረቢያዎች፣ ማሻሻያዎች ወይም የመዛወር ተቃውሞዎችን ክፍያ ለመጠየቅ የ EPVC ግብት እንዴት እንደሚያቀርቡ ያሳያል።

**ማስታወሻ:-** ነባር የኪንግ ካውንቲ የበላይ ፍርድ ቤት የጉዳይ Ex Parte via the Clerk (በክለርክ ቁልፍ በኩል Ex Parte) በኩል ለማቅረብ ያስፈልጋል። ጉዳይን ለመጀመር እርዳታ በ [KC ስክሪፕት ፖርታል መመሪያዎች](#) ገጽ ላይ የእኛን ፋይል አዲስ ጉዳይ E-Filing (በኢ-ፋይልንግ) ፈጣን ጅምር መመሪያ ይመልከቱ።

<p>1. በላይኛው የአሰሳ ሜኑ ውስጥ <b>E-Filing (ኢ-ፋይልንግ)</b> ይምረጡ።</p>	
<p>2. <b>Ex Parte via the Clerk (በክለርክ ቁልፍ በኩል Ex Parte)</b> ን ይምረጡ።</p>	

3. **Case number (የጉዳይ ቁጥርዎን)** ያስገቡ።

ከዚያ **Search (የፍለጋ)** ቁልፍን ይምረጡ።

4. **Build Ex Parte Submission (ብዩልድ Ex Parte ሳብሚሽን)** ሃይፐርሊንክ የሚለውን ይምረጡ።

Case Number	Case Name	Case Filing Date	Case Status	Action
24-2-00489-1	KING COUNTY vs DJA	08/21/2024	Active	<a href="#">Build Ex Parte Submission</a>

Results 1 - 1

5. **Submission Title (በማስረከብ ርዕስ)** ሳጥን ውስጥ ያስገቡትን ስም ለመጥራት መምረጥ ይችላሉ። ይህ አያስፈልግም ነገር ግን በፖርታል ውስጥ ያስገቡትን ለመለየትና ለመለየት ቀላል ያደርገዋል።

6. እንደ አስፈላጊነቱ **Contact Information (የኮንታክት መረጃዎን)** ያረጋግጡ ወይም ያክሉ። ይህ ከእርስዎ የፖርታል አካዎንትዎ አድራሻ መረጃ ራሱን በራሱ ይሞላል።

ከዚያ **Next Step (የሚቀጥለው ደረጃ)** ቁልፍን ይምረጡ።

7. ከ **Proposed Order Type** (ከታቀደው የትዕዛዝ አይነት) ተቆልቋይ ሜኑ ውስጥ **OR – Order (OR – ትዕዛዝ)** የሚለውን ይምረጡ።

በ **Document Description** (የሰነድ መግለጫ) ሰጥን ውስጥ፣ **Fee Waiver Request** (ክፍያ የመተው ጥያቄ) ያስገቡ።

**Choose File** (ፋይል ምረጥ) ቁልፍን ይምረጡና pdf፣ tif ወይም tiff ፋይል ያጫኑ የ የሲቪል ክፍያዎችን እና ተጨማሪ ክፍያዎችን እንደገና ማዘዝ። ይህን ቅጽ ለማውረድ፣ [ይህን የ Washington ፍርድ ቤቶች ድረ-ገጽ](#) ይጎብኙ።

ከዚያ **Next Step** (የሚቀጥለው ደረጃ) ቁልፍን ይምረጡ።

8. ከዚህ ቀደም የተመዘገቡ ሰነዶችን መስቀል አያስፈልግም። **Next Step** (የሚቀጥለው ደረጃ) ቁልፍን ይምረጡ።

9. ለዚህ ተከታይ ማቅረቢያ/ማሻሻያ/ መቃወሚያ ያቀረቡትን የክፍያ ማቅረብ ጥያቄ ለመደገፍ ተጨማሪ ሰነዶች አስፈላጊ ይሆናሉ።

ከ **Document Type (የሰነድ ዓይነት)** ተቆልቋይ ሜኑ ውስጥ፣ **ZEPVCM – Motion Document (የእንቅስቃሴ ሰነድ)** የሚለውን ይምረጡ።

በ **Document Description (የሰነድ መግለጫ)** ሰጥን ውስጥ፣ **Motion and Declaration for Fee Waiver (ክፍያን ለመተው እንቅስቃሴ እና መግለጫ)** ያስገቡ።

**Choose File (ፋይል ምረጥ)** ቁልፉን ይምረጡና pdf፣ tif ወይም tiff ፋይል ያጫኑ።

Additional Documents

You can add supporting document(s) to your EPVC submission here. **Please Note:** The only document(s) presented through Ex Parte via the Clerk that will become part of the court file are the orders signed by the judicial officer. Any other documents intended to be part of the court file must be filed separately.

Additional Document

Document Type	ZEPVCM - Motion Document
Document Description	Motion and Declaration for Fee Waiver
File:	Choose File No file chosen

Accepted file type: pdf, tif, tiff. Total size of uploaded documents cannot exceed 50 MB. It is now 0.000 MB.

10. እንዲሁም በክፍያ ላይ የተመሰረተ ሰነድዎን እና ሌሎች አስፈላጊ ሰነዶችን መስቀል ያስፈልግዎታል።

ተጨማሪ ሰነዶችን ለመጨመር ወይም ለማስወገድ **plus and minus sign (የመደመር እና የመቀነስ ምልክት)** ቁልፎችን ይጠቀሙ።

**ማስታወሻ:-** ወደ ሌላ ቦታ የመቀየር ወይም የመቃወም አቤቱታ በሚያስገቡበት ጊዜ፣ እባክዎ የጉዳይ መረጃ ሽፋን ሉህ እና ሚስጥራዊ መረጃ ቅጽ ያካትቱ።

**ከዚያ Next Step (የሚቀጥለው ደረጃ)** ቁልፍን ይምረጡ።

Additional Documents

You can add supporting document(s) to your EPVC submission here. **Please Note:** The only document(s) presented through Ex Parte via the Clerk that will become part of the court file are the orders signed by the judicial officer. Any other documents intended to be part of the court file must be filed separately.

Additional Document

Document Type: ZEPVCM - Motion Document

Document Description: Motion and Declaration for Fee Waiver

File: Choose File | Motion-test.pdf | 100%

Additional Document

Document Type: ZEPVCA - Additional Document

Document Description: Petition for Modification

File: Choose File | No file chosen

Additional Document

Document Type: ZEPVCA - Additional Document

Document Description: Case Information Cover Sheet

File: Choose File | No file chosen

Additional Document

Document Type: ZEPVCA - Additional Document

Document Description: Confidential Information Form

File: Choose File | No file chosen

Accepted file type: pdf, tif, tiff. Total size of uploaded documents cannot exceed 50 MB. It is now 0.012 MB.

Previous Step | Next Step

11. የክፍያ ማቋረጥን ለመጠየቅ ሁለተኛውን **check box (አመልካች ሰጥን)** ይምረጡ። ከ **Fee Waiver Type (የክፍያ መሰረዝ አይነት ተቆልቋይ)** ምናል ውስጥ፣ **Court or Clerk fee waiver already on file (ቀድሞውንም በፋይል ላይ ያለውን የፍርድ ቤት ወይም የጸሐፊ ክፍያ መሰረዝን)** ይምረጡ።

I want to expedite this submission for an additional fee.

Do you want to ask the court to waive the submission fee?

[Instructions For Clerk's Fee Waiver](#)

Fee Waiver Type: Court or Clerk fee waiver already on file

12. **Proceed (ቀጥል)**

የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ። ይህ ወደ **Ex Parte via the Clerk Submissions (Ex Parte በ በጸሐፊ ማቅረቢያዎች)** ገጽ በኩል ይመራዎታል፤ የ EPVC ግብትዎ እንደደረሰ ማሳወቂያ ወደሚመለከቱበት።

**ማስታወሻ:-** በማንኛውም ጊዜ፣ **Save for Later (ለበኋላ አስቀምጥ)** የሚለውን ቁልፍ መምረጥ ይችላሉ። ሲመለሱ፣ **My Account (የእኔ አካዎንት)** ድረ-ገጽ ላይ ስምዎን **your name (ስምዎን)** በመምረጥ፣ ከዚያም **My Unsubmitted Drafts (የእኔ ያልገባ ረቂቅ)** ታብን በመምረጥ ያቀረቡትን ማስገባት ይችላሉ።



Ex Parte via the Clerk Submissions

Thank you for your submission. You will receive updates or further instructions via My Messages and your email address.

Submission Number	Case Number	Date Submitted	Status	Expedited
EPVC24-000140	23-4-00016-9	10/22/2024	Active (Fee Waiver Under Review)	

My Messages My Account Logout Tern

**My Account**

View My Cart My Payments **My Unsubmitted Drafts** Password Draw Down

- Saved Filings

Reference No	Submission Title	Type
28871	Case_33	Submission



- Fake User**
- My Cart
- My Payments
- My LFO Payments
- My PPS Submissions
- My Record Requests
- E-Filing Submissions

13. ማስረከብ ሲደርስ፣ በኢሜይልና በMy Messages (መልእክቶች) ማሳወቂያ ይደርሰዎታል።

እንዲሁም My Account (የእኔ አካባቢ) ድረ ገጽ ዳዎን ማኑን በማስፋትና Ex Parte Via the Clerk (በክለርኩ በኩል Ex Parte) የሚለውን በመምረጥ ያቀረቡትን መገምገም ይችላሉ።

ከዚያ ሆነው፣ ያስገቡትን ሰነዶች ምስሎች ጨምሮ የእያንዳንዱን ሰነድ ማረጋገጫ ለማየት Submission Number (የማስገቢያ ቁጥር) ሃይፐርሊንክን መምረጥ ይችላሉ።

ፍርድ ቤቱ ያቀረቡትን ትዕዛዝ(ቶች) ከመረመረ በኋላ ውጤቱን በኢሜይልና My Messages (በመልእክቶች) ማሳወቂያ ይደርሰዎታል።



Ex Parte via the Clerk Submissions

Submission Number	Case Number	Date Submitted	Status	Expedited
EPVC24-000140	23-4-00016-9	10/22/2024	Active (Fee Waiver Under Review)	

Ex Parte Submission Summary

- Submission
 

Submission Number	Date Submitted	Submission Status	Expedited	Case Number	Case Location
EPVC24-000140	10/22/2024	Active (Fee Waiver Under Review)	No	23-4-00016-9	SEA
- Proposed Orders
 

Name	Type	Extra Info	Status	Image
Declaration.pdf	Other		JO Doc Pending Review	
- Supporting Documents
 

Document Name	Extra Info	Image
AFAffidavit.pdf		
OROrder.pdf		
- Contact Persons
 

Business Name	First Name	Last Name	Email	Phone
	Fake	User	ashbaker@kingcounty.gov	595-959-5959
- Payment Information
 

Date	Fee Item	Receipt #	Amount	Paid	Balance
10/22/2024	1597 - Fee, Ex Parte Service			\$0.00	